































$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\neq \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$$\gamma \leq \gamma \approx \int \sqrt{\pi} \equiv \pi \Delta \sqrt{\pi}$$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) \right|^2 dx = \frac{n-2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$





$\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\equiv$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

8  $\Delta \sqrt{77}$

$\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\equiv$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

$\frac{1}{x^2}$

$\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\equiv$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

$\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\equiv$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

$\gamma \leq \gamma \approx \int \sqrt{\gamma} \equiv \gamma \Delta \sqrt{\gamma}$

$\int$   $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$   
 $\equiv$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$   
 $\leq$   $\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

[illegible]

1.  $\mathcal{H}$  是 Hilbert 空间,  $\mathcal{H}^*$  是其对偶空间.  $\mathcal{H}$  中的元素  $x$  与  $\mathcal{H}^*$  中的元素  $f$  通过内积  $\langle x, f \rangle$  相联系.  $\mathcal{H}$  中的元素  $x$  可以表示为  $\mathcal{H}^*$  中的元素  $f$  的线性组合.  $\mathcal{H}$  中的元素  $x$  与  $\mathcal{H}^*$  中的元素  $f$  通过内积  $\langle x, f \rangle$  相联系.  $\mathcal{H}$  中的元素  $x$  可以表示为  $\mathcal{H}^*$  中的元素  $f$  的线性组合.

The diagram shows a four-loop Feynman diagram. It consists of a central square loop with several internal lines and vertices. Some regions are shaded in black or gray. External legs are labeled with 's' and 't'. The diagram is used to illustrate the calculation of the four-loop integral  $\mathcal{I}_4$ .





[illegible][illegible][illegible]

The figure consists of 11 sub-diagrams arranged in two rows. The top row contains steps 1 through 6, and the bottom row contains steps 7 through 11. Each diagram depicts a population of individuals as vertical bars. In step 1, the population is diverse. In step 2, two individuals are selected. In step 3, their chromosomes are crossed over. In step 4, new offspring are created. In step 5, the offspring are added to the population. In step 6, the population has evolved. In step 7, the fittest individual is highlighted. Steps 8 through 11 show the population continuing to evolve and stabilize around the fittest individual.

A complex musical score for a string quartet, featuring four staves with various notes, rests, and dynamic markings.

Figure 10: A sequence of 12 diagrams illustrating the construction of a 2D grid. The diagrams show a grid of squares, with some squares shaded black and others white. The grid is constructed by adding squares to the existing grid, one by one, in a specific sequence. The sequence starts with a single white square, and then adds squares to form a larger grid. The diagrams show the grid growing from a single square to a 2x2 grid, then to a 3x3 grid, and finally to a 4x4 grid. The sequence of additions is: 1. A single white square. 2. A single black square added to the right of the first square. 3. A single white square added below the first square. 4. A single black square added to the right of the second square. 5. A single white square added below the second square. 6. A single black square added to the right of the third square. 7. A single white square added below the third square. 8. A single black square added to the right of the fourth square. 9. A single white square added below the fourth square. 10. A single black square added to the right of the fifth square. 11. A single white square added below the fifth square. 12. A single black square added to the right of the sixth square. The final grid is a 4x4 grid of squares, with the top row being white, the second row being black, the third row being white, and the bottom row being black.

44 44

A complex musical score for a string quartet, featuring staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. The score is written in a standard musical notation style, with multiple staves and a variety of note values and rests. The notation is dense and includes many accidentals and dynamic markings, suggesting a challenging piece of music. The score is presented in a single line, with the staves arranged horizontally. The notation is in black ink on a white background, and the overall layout is clean and professional. The score is a single system, with all the staves and notation contained within a single horizontal space. The notation is a mix of eighth, sixteenth, and thirty-second notes, with many rests and accidentals. The dynamic markings include 'p' (piano), 'f' (forte), and 'mf' (mezzo-forte). The score is a single system, with all the staves and notation contained within a single horizontal space. The notation is a mix of eighth, sixteenth, and thirty-second notes, with many rests and accidentals. The dynamic markings include 'p' (piano), 'f' (forte), and 'mf' (mezzo-forte). The score is a single system, with all the staves and notation contained within a single horizontal space. The notation is a mix of eighth, sixteenth, and thirty-second notes, with many rests and accidentals. The dynamic markings include 'p' (piano), 'f' (forte), and 'mf' (mezzo-forte).

$$\leq \text{[Diagram showing a sequence of tableaux transformations]}.$$



Figure 1 shows a musical score for a string quartet. It consists of four staves, each representing a different instrument. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The score is written in a standard musical notation style, with a key signature of one flat and a time signature of 4/4. The music is arranged in a way that allows for a clear reading of the individual parts and their interaction.















[illegible]







7.                                                                      

[illegible][illegible]

44 44




















օրհնումը հարուստ է լինում իր փոփոխությամբ՝ ընդհանուր շարժումների և  
 մանրամասն շարժումների միջոցով։ Միջոցառումների ընթացքում  
 խմբի անդամները հաճախում են փոխարկվել իրարից, փոխարկվել  
 իրենց խմբի անդամների հետ։ Սա օգնում է խմբի անդամներին  
 իմանալ իրենց խմբի անդամների հետ իրենց խմբի անդամների  
 հետ իրենց խմբի անդամների հետ իրենց խմբի անդամների հետ իրենց  
 խմբի անդամների հետ իրենց խմբի անդամների հետ իրենց խմբի անդամների

[illegible][illegible]A complex musical score for a string quartet, featuring four staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. The notation is dense and includes many accidentals and dynamic markings such as *pp*, *ff*, *sfz*, and *sf*. The score is written in a modern, possibly 20th-century style, with a focus on rhythmic and dynamic contrast.[illegible]

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 10







$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

[illegible]

( $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ )

A complex musical score for a string quartet, featuring staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. The score is written in a standard musical notation style, with multiple staves and a variety of note values and rests. The notation is dense and includes many accidentals and dynamic markings, suggesting a challenging piece of music. The score is presented in a single system, with all staves aligned horizontally. The notation is clear and legible, with a focus on the rhythmic and melodic lines of the instruments. The overall appearance is that of a professional musical manuscript.



A complex musical score for a string quartet, featuring four staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. The notation is dense and includes many accidentals and dynamic markings like 'f' and 'p'. The staves are arranged in a traditional four-staff format, with each staff containing a different part of the music. The notation is in black ink on a white background, with some areas of the score being more complex than others, particularly in the middle and right sections. The overall style is that of a classical or modernist musical score, with a focus on intricate rhythmic and melodic patterns.

 $\int$



| 111 | 11

Figure 10: A diagram illustrating the construction of a new tiling from an existing one. The top row shows a sequence of tiles, some of which are shaded (black or white). The bottom row shows the same sequence of tiles, but with some tiles replaced by new ones, indicated by arrows. The new tiles are also shaded, and the overall pattern is preserved.

7 11 15

1. 凡在本市行政区域内从事经营活动的个体工商户，其经营场所应当符合下列条件：
   
 (一) 经营场所应当符合城乡规划、土地利用总体规划、环境保护、消防安全、卫生防疫、治安管理等法律法规的要求；
   
 (二) 经营场所应当符合所在地人民政府或者街道办事处、乡镇人民政府的要求；
   
 (三) 经营场所应当符合所在地村民委员会、居民委员会的要求；
   
 (四) 经营场所应当符合所在地市场监督管理部门的要求；
   
 (五) 经营场所应当符合所在地其他有关部门的要求。

[illegible]

Figure 10: A diagram illustrating the construction of a new graph  $G'$  from a graph  $G$ . The top part shows a graph  $G$  with vertices  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}$  and edges  $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}$ . The bottom part shows the graph  $G'$  with vertices  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}$  and edges  $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}$ . The graph  $G'$  is constructed by adding new vertices and edges to  $G$ , resulting in a more complex structure.

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The first part of the experiment consisted of a 10-min habituation period, followed by a 10-min test period. The test period was divided into two 5-min blocks. The first block was the baseline period, and the second block was the test period. The test period was divided into two 5-min blocks. The first block was the baseline period, and the second block was the test period. The test period was divided into two 5-min blocks. The first block was the baseline period, and the second block was the test period.











































$$\lfloor \frac{1}{\epsilon} \rfloor \leq \lfloor \frac{1}{\epsilon} \rfloor - 1 \leq \lfloor \frac{1}{\epsilon} \rfloor$$

5  $\triangleleft \neg \vee \neg \neg$

|                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♫                                                                                    |   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                      |                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 1.1                                                                                  |   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
|     |                                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 2.1                                                                                  |   | 7                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
|     |                                                                                     | 7                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 3.1                                                                                  |  | 11                                                                                  |                                                                                     | 3                                                                                   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
|   |                                                                                     | 11                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 4.1                                                                                  |  | 4                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |











|                                                                                              |                                                                                     |    |  |   |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤           |                                                                                     | 4  |  |   |                                                                                                                                                                |
| רמ"ב 5.     |                                                                                     |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 5.1                                                                                          |   | 13 |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 5.2                                                                                          |    | 13 |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 5.3                                                                                          |    | 11 |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| ≤           |                                                                                     | 37 |  |   |                                                                                                                                                                |
| רמ"ב 6.    |                                                                                     |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 6.1                                                                                          |    | 2  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 6.2                                                                                          |    | 9  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 6.3                                                                                          |    | 6  |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 6.4                                                                                          |    | 7  |  | 2 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a>   |
| 6.5                                                                                          |  | 2  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
| 6.6                                                                                          |  | 2  |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
| ≤         |                                                                                     | 28 |  |   |                                                                                                                                                                |
| רמ"ב 7.  |                                                                                     |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 7.1                                                                                          |  | 2  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |

|     |  |     |    |    |                                                                                   |
|-----|--|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 |  | 22  |    | 3  | $\infty$<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
| 7.3 |  | 12  |    | 2  | $\infty$<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
| 7.4 |  | 24  |    | 4  | $\infty$<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
|     |  | 60  |    |    |                                                                                   |
|     |  | 9   |    |    | $\infty$<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
|     |  | 12  | 12 |    | $\infty$<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f413034">https://m.edsoo.ru/7f413034</a> |
|     |  | 170 | 12 | 19 |                                                                                   |

# 6 $\triangle \neg \sqrt{\neg \neg}$






















|                      |        |    |  |   |          |
|----------------------|--------|----|--|---|----------|
| $\sigma$ $\neg/\neg$ |        |    |  |   |          |
|                      |        |    |  |   |          |
|                      |        |    |  |   |          |
| 1.1                  |        | 2  |  |   | $\infty$ |
| 1.2                  |        | 1  |  |   | $\infty$ |
| $\leq$               |        | 3  |  |   |          |
|                      |        |    |  |   |          |
| 2.1                  |        | 6  |  | 1 | $\infty$ |
| $\leq$               |        | 6  |  |   |          |
|                      |        |    |  |   |          |
| 3.1                  | $\leq$ | 6  |  | 1 | $\infty$ |
| 3.2                  |        | 4  |  | 1 | $\infty$ |
| 3.3                  |        | 3  |  |   | $\infty$ |
| $\leq$               |        | 13 |  |   |          |
|                      |        |    |  |   |          |
| 4.1                  |        | 11 |  | 1 | $\infty$ |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |  |   |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ |    |  |   | <a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a>                   |
| $\leq$ አባላት የሚሆኑት                                                                                      |                                                                                                                                                  | 11 |  |   |                                                                                         |
| ጥያቄ 5. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right)$ ስርዓት |                                                                                                                                                  |    |  |   |                                                                                         |
| 5.1                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 2  |  |   | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 5.2                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 17 |  | 1 | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 5.3                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 3  |  |   | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| $\leq$ አባላት የሚሆኑት                                                                                      |                                                                                                                                                  | 22 |  |   |                                                                                         |
| ጥያቄ 6. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right)$ ስርዓት |                                                                                                                                                  |    |  |   |                                                                                         |
| 6.1                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 1  |  |   | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 6.2                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 6  |  | 1 | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 6.3                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 5  |  | 2 | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 6.4                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 1  |  |   | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 6.5                                                                                                    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ii}}}$ | 3  |  | 1 | $\infty$ የሚሆኑት<br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| $\leq$ አባላት የሚሆኑት                                                                                      |                                                                                                                                                  | 16 |  |   |                                                                                         |
| ጥያቄ 7. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_{ij}}} \right)$ ስርዓት |                                                                                                                                                  |    |  |   |                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                   |     |    |    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                                                                                |  | 2   |    |    | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 7.2                                                                                |  | 11  |    | 1  | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 7.3                                                                                |  | 18  |    | 4  | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 7.4                                                                                |  | 21  |    | 4  | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 7.5                                                                                |  | 20  |    | 2  | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
| 7.6                                                                                |  | 34  |    | 13 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
|   |                                                                                   | 106 |    |    |                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                   | 13  |    |    | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
|  |                                                                                   | 14  | 14 |    | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f414452">https://m.edsoo.ru/7f414452</a> |
|  |                                                                                   | 204 | 14 | 33 |                                                                                                                                                              |













7  $\triangle \neg \sqrt{\neg \neg}$



















|                      |  |   |  |   |                                                                           |
|----------------------|--|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------|
| $\sigma$ $\neg \neg$ |  |   |  |   |                                                                           |
|                      |  |   |  |   |                                                                           |
|                      |  |   |  |   |                                                                           |
| 1.1                  |  | 1 |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
|                      |  | 1 |  |   |                                                                           |
|                      |  |   |  |   |                                                                           |
| 2.1                  |  | 1 |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 2.2                  |  | 1 |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
|                      |  | 2 |  |   |                                                                           |
|                      |  |   |  |   |                                                                           |
| 3.1                  |  | 2 |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 3.2                  |  | 2 |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 3.3                  |  | 4 |  | 2 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
|                      |  | 8 |  |   |                                                                           |
|                      |  |   |  |   |                                                                           |

|                                                                                    |                                                                                      |    |  |   |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1                                                                                |     | 4  |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 4.2                                                                                |     | 2  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
|   |                                                                                      | 6  |  |   |                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                      |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 5.1                                                                                |     | 1  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.2                                                                                |     | 20 |  | 4 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.3                                                                                |     | 14 |  | 5 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.4                                                                                |     | 21 |  | 8 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.5                                                                                |     | 2  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.6                                                                                |     | 1  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>   |
| 5.7                                                                                |   | 12 |  | 5 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a>  |
| 5.8                                                                                |   | 12 |  | 3 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 5.9                                                                                |   | 12 |  | 5 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 5.10                                                                               |  | 4  |  | 2 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |
| 5.11                                                                               |   | 2  |  | 1 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f4159f6">https://m.edsoo.ru/7f4159f6</a> |

[illegible]











# 8

|     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ♂   |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 4                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |  |
|     |  | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 5                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |  |
|     |  | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 5                                                                                   |                                                                                     | 1                                                                                   |  |
|     |  | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|     |  | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |

|                                                                                   |                                                                                      |    |  |   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                                                                               |     | 1  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
| 5.2                                                                               |    | 1  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
|  |                                                                                      | 2  |  |   |                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                      |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 6.1                                                                               |    | 5  |  | 2 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
|  |                                                                                      | 5  |  |   |                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                      |    |  |   |                                                                                                                                                                |
| 7.1                                                                               |    | 6  |  | 5 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
| 7.2                                                                               |    | 5  |  |   | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
| 7.3                                                                               |    | 10 |  | 3 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a>   |
| 7.4                                                                               |   | 10 |  | 3 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a> |
| 7.5                                                                               |   | 10 |  | 4 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a> |
| 7.6                                                                               |  | 12 |  | 5 | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f417922">https://m.edsoo.ru/7f417922</a> |

[illegible]

## 9. ስርዓተ ጥበቃ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♂ ጥጥር                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |                                                                             |
| ጥጥር 1. -                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f419b78">https://m.edsoo.ru/7f419b78</a>   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f419b78">https://m.edsoo.ru/7f419b78</a>   |
| ≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| ጥጥር 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f419b78">https://m.edsoo.ru/7f419b78</a>   |
| ≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| ጥጥር 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | <br><a href="https://m.edsoo.ru/7f419b78">https://m.edsoo.ru/7f419b78</a> |
| ≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| ጥጥር 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                |













|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ቅዱሳን ክርስቲያን                                                                                         |
| 4.14 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ የቅዱሳን መጻሕፍት፣<br>ሃይማኖት                                                       |
| 4.15 | የቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ለሕዝብ ምክር ቤት፣ ለቅዱሳን መጻሕፍት<br>የሕዝብ ምክር ቤት ለሕዝብ ምክር ቤት ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ |
| 4.16 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                             |
| 4.17 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣                                           |
| 4.18 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                             |
| 4.19 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣                                      |
| 4.20 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                                  |
| 4.21 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>(የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ)                                           |
| 4.22 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣                                      |
| 4.23 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                                  |
| 4.24 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                                  |
| 4.25 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>(የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ)                                           |
| 4.26 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                             |
| 4.27 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>(የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ)                                           |
| 4.28 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>(የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ)                                                |
| 4.29 | የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                             |
| 4.30 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>(የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ)                                                |
| 4.31 | ጥንታዊነት ስለሆነ ይታወቃል፣ ስለሆነ ይታወቃል፣<br>የቅዱሳን መጻሕፍት ስለሆነ                                                  |



















|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | «Մանկավարժական»                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 | 6-րդ դասարանի աշակերտները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները, որոնք կապված են հիմնական տեսությունների հետ (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները), և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են: |
| 1.2 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 1.3 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 1.4 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 1.5 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 1.6 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 1.7 | Սովորողները պարզաբանում են հիմնական տեսությունները (հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները, հիմնական տեսությունները) և հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                             |
| 2   | «Գիտություն»                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1 | $\sqrt{}$ հիմնական տեսությունները հիմնական տեսություններով համեմատում և համեմատում են:                                                                                                                                                                                    |





|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>ሕገ መንግሥቱ ይገልጻል፡ «የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡ ሌላ ማንኛውም ሰነድ ለሕግ አዋጅ ማውጣት የሚያስፈልግ ሥልጣን ሊሰጥ አይችልም፡፡»</p> |
| 3.3  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4    | <p>የሕግ አዋጅ «የሕግ አዋጅ»</p>                                                                                             |
| 4.1  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡ ሌላ ማንኛውም ሰነድ ለሕግ አዋጅ ማውጣት የሚያስፈልግ ሥልጣን ሊሰጥ አይችልም፡፡</p>                   |
| 4.2  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.3  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.4  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.5  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.6  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.7  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.8  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.9  | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.10 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.11 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.12 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.13 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.14 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |
| 4.15 | <p>የሕግ አዋጅ ማውጣት የሚችል ሥልጣን በሕግ ብቻ ሊሰጥ ይችላል፡፡</p>                                                                      |

[illegible]

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4  | <p>  </p>   |
| 6.5  | <p>  </p>   |
| 6.6  | <p>  </p>   |
| 6.7  | <p>  </p>   |
| 6.8  | <p>  </p>   |
| 6.9  | <p>  </p>   |
| 6.10 | <p>  </p>   |
| 6.11 | <p>  </p>   |
| 6.12 | <p>  </p>  |
| 6.13 | <p>  </p> |
| 6.14 | <p>  </p> |
| 7    | <p>  </p> |
| 7.1  | <p>  </p> |
| 8    | <p>  </p> |
| 8.1  | <p>  </p> |
| 8.2  | <p>  </p> |

7  $\Delta$   $\sqrt{\quad}$   $\gamma$   $\gamma$

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>  </p> |
| 1                                                                                   | <p>  </p>  |



[illegible]





|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | $\left  \int_{\mathbb{R}^n} \left( \sum_{j=1}^m  f_j(x) ^p \right)^{\frac{1}{p}} dx \right  \leq \sum_{j=1}^m \left  \int_{\mathbb{R}^n}  f_j(x) ^p dx \right ^{\frac{1}{p}}$ |
| 5.7  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 5.8  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 5.9  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 5.10 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6    | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.1  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.2  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.3  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.4  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.5  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.6  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.7  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.8  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.9  | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.10 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.11 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.12 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.13 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.14 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.15 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |
| 6.16 | $\int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx = \int_{\mathbb{R}^n}  f(x) ^p dx$                                                                                                           |





|     |                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.4 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.5 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.6 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.7 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.8 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 2.9 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3   | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3.1 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3.2 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3.3 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3.4 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 3.5 | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |
| 4   | <p> <math>\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}</math> </p> |





|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ሐ)                                                                                                  |
| 7.5 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 7.6 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ በተለይም የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 7.7 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 7.8 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 8   | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 8.1 | የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                                              |
| 8.2 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 8.3 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 8.4 | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                              |
| 8.5 | የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                                                              |

## 9 ስርዓት

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ስርዓት | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 1    | በሰነዱ ላይ የተገለጹትን የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 1.1  | 80 የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡              |
| 1.2  | የፍጥነት መለኪያዎች ለማረጋገጥ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡                 |



|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
|      | ታችኛው 250 ሺህ ሲገኝ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ስርዓታዊ ስራዎች ላይ                            |
| 2.5  | ሲሆን ይህም በሰነድ ላይ በጥንቃቄ ማረጋገጥ አለበት፡፡ ሌሎችም ሲሆኑ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡     |
| 2.6  | $\leq$ የሆኑት በሰነድ ላይ በጥንቃቄ ማረጋገጥ አለበት፡፡ ሌሎችም ሲሆኑ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ |
| 2.7  | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡                                                 |
| 2.8  | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡       |
| 2.9  | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡       |
| 2.10 | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡       |
| 3    | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡                                                 |
| 3.1  | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡       |
| 3.2  | በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡       |
| 3.3  | $\leq$ የሆኑት በሰነድ ላይ በጥንቃቄ ማረጋገጥ አለበት፡፡ ሌሎችም ሲሆኑ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ |
| 3.4  | $\leq$ የሆኑት በሰነድ ላይ በጥንቃቄ ማረጋገጥ አለበት፡፡ ሌሎችም ሲሆኑ በሰነድ ላይ ማረጋገጥ አለበት፡፡ |





|     |  |
|-----|--|
|     |  |
| 7.8 |  |
| 7.9 |  |
| 8   |  |
| 8.1 |  |



|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 3      | ተቀባይነት ያለው የፍትሕ ስርዓት                                                |
| 3.1    | – የፍትሕ ስርዓት በፍትሕ ስርዓት ውስጥ (የፍትሕ ስርዓት ውስጥ የፍትሕ ስርዓት)                 |
| 4      | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1    | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.1  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.2  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.3  | $\leq$ የፍትሕ ስርዓት                                                    |
| 4.1.4  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.5  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.6  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.1.7  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2    | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.1  | – የፍትሕ ስርዓት (የፍትሕ ስርዓት) የፍትሕ ስርዓት (የፍትሕ ስርዓት) የፍትሕ ስርዓት (የፍትሕ ስርዓት) |
| 4.2.2  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.3  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.4  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.5  | – የፍትሕ ስርዓት                                                         |
| 4.2.6  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.7  | $\sqrt{\text{የፍትሕ ስርዓት}}$                                           |
| 4.2.8  | – የፍትሕ ስርዓት                                                         |
| 4.2.9  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.2.10 | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.3    | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.3.1  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.3.2  | – የፍትሕ ስርዓት                                                         |
| 4.3.3  | የፍትሕ ስርዓት (የፍትሕ ስርዓት)                                               |
| 4.3.4  | የፍትሕ ስርዓት (የፍትሕ ስርዓት)                                               |
| 4.3.5  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.4    | የፍትሕ ስርዓት                                                           |
| 4.4.1  | የፍትሕ ስርዓት                                                           |















[illegible]



|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8.1 | ሲሆን ለገጽ 4.8.1 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                   |
| 4.8.2 | ገጽ 4.8.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 4.8.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                     |
| 4.8.3 | ገጽ 4.8.3 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                        |
| 4.9   | ገጽ 4.9 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 4.9.1 | ገጽ 4.9.1 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                        |
| 4.9.2 | ገጽ 4.9.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ (ሲሆን ለገጽ 4.9.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 4.9.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡) |
| 4.9.3 | ገጽ 4.9.3 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                        |
| 4.9.4 | ገጽ 4.9.4 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                        |
| 4.10  | ገጽ 4.10 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 4.10 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                       |
| 5     | ገጽ 5 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                            |
| 5.1   | ገጽ 5.1 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 5.2   | ገጽ 5.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 5.3   | ገጽ 5.3 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 5.4   | ገጽ 5.4 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ (ሲሆን ለገጽ 5.4 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡)                                        |
| 5.5   | ገጽ 5.5 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 5.5 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                         |
| 5.6   | ገጽ 5.6 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 5.7   | ገጽ 5.7 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 5.7 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                         |
| 5.8   | ገጽ 5.8 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 5.8 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                         |
| 5.9   | ገጽ 5.9 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 5.9 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                         |
| 6     | ገጽ 6 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                            |
| 6.1   | ገጽ 6.1 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 6.2   | ገጽ 6.2 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                                                          |
| 6.3   | ገጽ 6.3 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡ ስራዎች ለገጽ 6.3 ላይ ያሉትን ስራዎች ያገኛሉ፡፡                                         |

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.5  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.6  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.7  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.8  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.9  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.10 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.11 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.12 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.13 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.14 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.15 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.16 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.17 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 6.18 | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7    | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7.1  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7.2  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7.3  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7.4  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 7.5  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 8    | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |
| 8.1  | $\int_{\Omega} \left( \frac{1}{2}  \nabla u ^2 - \frac{1}{2}  \nabla v ^2 \right) dx = 0$ |



|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 4.2.4 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ (የገንዘብ ምርመራ ማድረግ) |
| 4.2.5 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ (የገንዘብ ምርመራ ማድረግ) |
| 4.2.6 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ (የገንዘብ ምርመራ ማድረግ) |
| 4.2.7 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.2.8 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.3   | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.3.1 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.3.2 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.3.3 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ (የገንዘብ ምርመራ ማድረግ) |
| 4.4   | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.1 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.2 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.3 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.4 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.5 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.6 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.7 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.4.8 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ (የገንዘብ ምርመራ ማድረግ) |
| 4.5   | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.5.1 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.5.2 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6   | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6.1 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6.2 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6.3 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6.4 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |
| 4.6.5 | ለገንዘብ ምርመራ ማድረግ                   |









|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 5.4 | ሲባላቸው ሲሆን ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 6   | — ማረጋገጫ                                 |
| 6.1 | — ማረጋገጫ (ሰነድ ማረጋገጫ)                     |
| 7   | 1. ማረጋገጫ                                |
| 7.1 | 1.1 ሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ (ሰነድ ማረጋገጫ)   |
| 7.2 | 1.2 ሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ (ሰነድ ማረጋገጫ)   |
| 7.3 | ግንባታ ስራ ላይ ሲሆን ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 7.4 | ግንባታ ስራ ላይ ሲሆን ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 7.5 | ግንባታ ስራ ላይ ሲሆን ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል፡፡ |
| 7.6 | 1.3 ሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ (ሰነድ ማረጋገጫ)   |
| 7.7 | 1.4 ሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ (ሰነድ ማረጋገጫ)   |
| 8   | 2. ማረጋገጫ                                |
| 8.1 | 2.1 ሰነድ ማረጋገጫ ማስፈራሪያ ማድረግ (ሰነድ ማረጋገጫ)   |

$$\begin{aligned} & | \Gamma \approx \Pi \approx (F \approx) \vee - \cap \Gamma | - \Gamma \Gamma \Delta - ( \downarrow \Pi \equiv F \Delta \downarrow \Gamma \approx \infty - \Delta \vee ) \leq \Pi \Delta \\ & \approx \equiv \downarrow \Gamma \Pi \Delta \vee \Delta \vee ( \neg \Gamma \approx ) \leq \Pi \neg \Gamma \downarrow - \Delta \downarrow - \geq - \infty \Gamma \equiv - \Delta \vee \approx \Gamma \Pi - \geq \\ & | \Gamma \cap \Gamma \vee ( ( F \neg \Gamma ) - \Delta ) - \cap - \infty \approx \cap - \infty \Gamma \vee \equiv - \Delta \vee ) \leq \Pi \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]





|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | □ ትታወቅ የሚሆን ሲሆን ይታወቃል (የሚታወቅ የሆነው)                           |
| 2.7   | ሰባታዊ የሆነው የሚሆን ሲሆን $\sqrt{}$ ከሆነ ትታወቅ የሚሆን ሲሆን ትታወቅ የሚሆን ሲሆን |
| 2.8   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን        |
| 2.9   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን (የሚሆን ሲሆን)                        |
| 2.10  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.11  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.12  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.13  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.14  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.15  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 2.16  | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን          |
| 3     | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                   |
| 3.1   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 3.2   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 3.3   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 3.4   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 3.5   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 3.6   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                   |
| 4     | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.1 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.2 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.3 | $\leq$ የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                     |
| 4.1.4 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.5 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.6 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.1.7 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.2   | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.2.1 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                 |
| 4.2.2 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.2.3 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.2.4 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |
| 4.2.5 | የሚሆን ሲሆን የሚሆን ሲሆን                                            |

[illegible]

[illegible]

|        |  |
|--------|--|
| 4.10.3 |  |
| 4.10.4 |  |
| 4.11   |  |
| 4.11.1 |  |
| 4.11.2 |  |
| 4.11.3 |  |
| 4.11.4 |  |
| 4.11.5 |  |
| 4.11.6 |  |
| 4.11.7 |  |
| 4.12   |  |
| 4.12.1 |  |
| 4.12.2 |  |
| 4.12.3 |  |
| 4.12.4 |  |
| 4.13   |  |
| 4.13.1 |  |
| 4.13.2 |  |
| 4.13.3 |  |
| 4.13.4 |  |
| 4.14   |  |
| 4.14.1 |  |
| 4.15   |  |
| 4.15.1 |  |
| 4.15.2 |  |
| 4.15.3 |  |
| 4.15.4 |  |
| 4.16   |  |
| 4.16.1 |  |
| 4.16.2 |  |
| 4.16.3 |  |
| 4.16.4 |  |
| 4.16.5 |  |
| 4.17   |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.17.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$                                                                                                                                                                                |
| 4.17.2 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k = \bar{y}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k = \bar{z}$                                                                                                                                     |
| 4.17.3 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w_k = \bar{w}$                                                                                                                                                                                |
| 4.18   | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n v_k = \bar{v}$                                                                                                                                                                                |
| 4.18.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = \bar{u}$                                                                                                                                                                                |
| 4.18.2 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_k = \bar{t}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k = \bar{s}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_k = \bar{r}$ )<br>$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k = \bar{q}$ ; $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k = \bar{p}$ |
| 4.18.3 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n o_k = \bar{o}$                                                                                                                                                                                |
| 4.18.4 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n m_k = \bar{m}$                                                                                                                                                                                |
| 4.19   | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n l_k = \bar{l}$                                                                                                                                                                                |
| 4.19.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k_k = \bar{k}$                                                                                                                                                                                |
| 4.19.2 | $\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n j_k = \bar{j}$                                                                                                                                                                           |
| 4.20   | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n i_k = \bar{i}$                                                                                                                                                                                |
| 4.20.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h_k = \bar{h}$                                                                                                                                                                                |
| 4.20.2 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g_k = \bar{g}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k = \bar{f}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k = \bar{e}$ )                                                                                        |
| 4.20.3 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k = \bar{d}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k = \bar{c}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k = \bar{b}$ )                                                                                        |
| 4.20.4 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \bar{a}$                                                                                                                                                                                |
| 4.21   | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k = \bar{z}$                                                                                                                                                                                |
| 4.21.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k = \bar{y}$                                                                                                                                                                                |
| 4.21.2 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w_k = \bar{w}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n v_k = \bar{v}$ )                                                                                        |
| 4.21.3 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = \bar{u}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_k = \bar{t}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k = \bar{s}$ )                                                                                        |
| 4.21.4 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_k = \bar{r}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k = \bar{q}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k = \bar{p}$ )                                                                                        |
| 4.21.5 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n o_k = \bar{o}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n m_k = \bar{m}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n l_k = \bar{l}$ )                                                                                        |
| 4.21.6 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n_k = \bar{n}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k_k = \bar{k}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n j_k = \bar{j}$ )                                                                                        |
| 4.21.7 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n i_k = \bar{i}$                                                                                                                                                                                |
| 4.21.8 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h_k = \bar{h}$                                                                                                                                                                                |
| 4.22   | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g_k = \bar{g}$                                                                                                                                                                                |
| 4.22.1 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k = \bar{f}$                                                                                                                                                                                |
| 4.22.2 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k = \bar{e}$                                                                                                                                                                                |
| 4.22.3 | $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k = \bar{d}$ ( $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k = \bar{c}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k = \bar{b}$ , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \bar{a}$ )                                             |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|      |          |
|------|----------|
| 6.5  | <p> </p> |
| 6.6  | <p> </p> |
| 6.7  | <p> </p> |
| 6.8  | <p> </p> |
| 6.9  | <p> </p> |
| 6.10 | <p> </p> |
| 6.11 | <p> </p> |
| 6.12 | <p> </p> |
| 6.13 | <p> </p> |
| 6.14 | <p> </p> |
| 7    | <p> </p> |
| 7.1  | <p> </p> |

[illegible]

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
|      | ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው) |
| 7.19 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.20 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.21 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.22 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.23 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.24 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.25 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 7.26 | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 8    | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 8.1  | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |
| 8.2  | ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመለከቱት ስልጣኖች (ጥቅም ላይ የዋለው)  |

$$\begin{aligned} \top &\leq \top \sqcap \perp_F \approx -\infty \quad \top \sqcap \perp_F \approx -\infty \quad \top \sqcap \perp_F \approx -\infty \quad \top \sqcap \perp_F \approx -\infty \\ &\leq \top \sqcap \perp_F \approx -\infty \end{aligned}$$

